

ጅሴ ሚዲያን "ፈይሳ ኦዲዮ" ይይልህ!

ዳግማዊ ጉዳ ካሳ

ደግሞ ሌላ ነገር አንዳይመስልብኝ። ባይሆን ሁለተኛ ሰው እንኳን ልሁን ብዬ ነው። የማይሰማ ነገር የለም። "የቆዩ ሰው ከሚሰቱ ይወልዳል" የሚባለው ትክክል ነው። እነዚህ ጅሎች ብለው ብለው የታደሱትን ስም ሁሉ ወደ አፋን ኦሮሞ ለመተርጎም ትልቅ ፕሮጀክት ነድፈው እየተንቀሳቀሱ ነው አሉ። ምሽቱን ስሰቅ ነው ያመሸሁት።

ነገሩ እንዲህ ነው። ራቴን እየበለሁ የዮሴፍ ይጥናን ዩቲዩብ እከታተል ያዝኩ። ከዚያም በሚኒሶታ ያለው አንድ ቅሌታም ጳጳስ ይሠራው ያለውን ነገር ሰማሁ - ጳጳስ ቅሌታም የማይባል ከሆነ ይቅርታ። አቶ በላይ መኮንን ማለቴ አቦ "ቀሲስ" በላይ መኮንን ታቦት ሰርቆ ከሀገር እንደወጣ ሰምቼ ስለነበር ያ ሤራ ምን እንደነበር ዮሴፍ ምንጮቹን እየጠቀሰ ያብራራ ጀመር። ከዚያም "መድኃኔ ዓለም" የሚለውን ስም "ፈይሳ ኦዲዮ" ብለው መተርጎማቸውንና የኦሮሞ ቤተ ክርስቲያን በማቋቋም ላይ መሆናቸውን በጠቀስኩት የዩቲዩብ የዜናና ሀተታ አውታር አደመጥኩ። ደነቀኝ። ገረመኝ። የጅልነታቸው ለከት ማጣት እጅግ አስደመመኝ። በዓለም በጅልነት ቢወዳደሩ አጠገባቸው የሚደርስ እንደማይኖር ተረዳሁ። ከ1ኛ እስከ መቶኛ እነሱው ይሆናሉ - በጅልነት። ሌላ ጅል ቢኖር ከ101ኛ ጀምሮ ቢቀጥል ነው። ከነማን ጋር ነበር ያን ሁሉ ምዕተ ዓመት የምንኖረው ግን? ተረኝነት ይህን ያህል ያጀዝባል አንዴ? አስከዚህ ያሳብዳል ወገኖቹ? እነዚያኞቹ አሁን እንዲህ ሊያፍሩና ሰማይ ምድር ሊደፋባቸው "እንኳንስ ከአሜሪካ ከመንግሥተ ሰማይም እናስመጣሃለን!"፣ "ጦርነትን መዋጋት ብቻ ሳይሆን ጦርነት ራሱን ጠፍጥፈን መሥራትም እንችላለን!" እስከማለት ደርሰው ጉራቸው ሰማየ ሰማያትን አለፈ - እግዜሩም ሰማ። የነዚህ ደግሞ ባሰና ከማስገረምም አልፎ በሣቅ ይገድሉን ያዙ - እግዜሩም ሰምቶ እንደኛው በሣቅ እየተንፈቀፈቀ ነው። ሽረ የመካሪ ያለህ እንበል! በሀፍረት አሸማቀው ሊገድሉን እኮ ነው ምንድን ነው ዝምታው! አንዳች መፍትሔ ፈልጉ እንጂ!

"ፈይሳ ኦዲዮ" ያጥፋኝ ነው የምለችሁ እነዚህ ጅሎች በዚህች አገር አምስት ዓመት ሥልጣን ላይ ቢቆዩ የአማራና የሌሎቹን ተውትና የትግራይን ስም ራሱ "ኦሮምታገሮ" ወደሚል መለወጣቸው አይቀርም - እነሱን እንኳን ይበሏቸው - ወደሽ ከተደፋሽ ነው ነገሩ። የለገሳ ዜና ቦምብ እና የኢሱ አፎርቂ ፈንጅ አይደል አሁን እዚህና እዚያ እንደብጉንጅ እየፈነዳዳ ሀገራችንን መቀመቅ እየከተታት ያለው? ጅራፍ አጩኾ ድምጹን የማይሰማ ካለ ደንቆሮ ብቻ ነው፤ ስለዚህ ባጠመዱት ወጥመድ መግባት ያለ ነውና ሁሉም የሥራውን ማግኘቱ አይቀርም። ለሰው የመቶ ዓመት የቤት ሥራ ስትሰጥ ለንተ ቢያንስ የመቶ ሃምሳ ዓመት የቤት ሥራ እንደማይታጣልህ እርግጠኛ መሆን አለብህ። ምክንያቱም በሠፈሩት ቁና መሠፈር አለና። ፈጣሪ "በቀልን ለኔ ተዋት!" ያለው ለምን መሰለህ? ስለስም ከተነሳ አይቀር የኔንም ለውጠው "ለመፋ ጉዲቱ ካሳላቸዳ" ሳይሉኝ አይቀሩም። አንዴ! ምን ጉዶች ናቸው በል?

ይልቁንስ የልጅነት ጨዋታ አስታውሱኝ። በልጅነቴ በኔ የጓደኞች ክብብ በትርጉም እኔን "የሚስተካከል" አልነበረም።ጓደኞቹ መዝናናት ሲያምራቸው "በአማርኛ እንዲህ

የሚባለው በእንግሊዝኛ እንዴት ይባላል?" ይሉኝና ስነግራቸው ይስቃሉ። ሲስቁልኝ ደስ ይለኝ ነበር። አሁን በነዚህ ጅሎች ስንስቅ ደስ ይበላቸው አይበላቸው አላውቅም።

"Plant religion ድፍት ያርጉህ!" ማለት ተክለ ሃይማኖት ድፍት ያርጉህ ማለት ነበር - ያኔ። ከበደ ሞላ - Heavy Full፤ በቀለ ማሞ - Germinated Baby፤ ይሄ መሸጦ ባሪያ አለፈለት - This sold slave has passed him (መንግሥተ ኃይለ ማርያምን አኮ ነው!)፤ ከመሬት ተነስቶ ነገር ይፈልገኛል - He finds me a thing standing from the ground፤ እመ ብርሃን ታውቃለች - Mother of light knows...፤ አይሄድ አይመጣ ቁርጥ አባቱን! - He doesn't go; he doesn't come; he cuts his father...፤ ... እንዲህ እንዲህ እያልን፣ እያስባልንና እየተባባልን በቀልድ አንዝናና ነበር። አሁን ግን የምር አደረጉትና በሣቅ ሊፈጁን ፈለጉ። እነዚህ ቀን ሰጠን ያሉ የበሉበትን ወጪት ሰባሪ ነፈዞች ቋንቋም ቁም ነገር መስሏቸው ሲጃጃሉ ሳይ አንጎላቸው ከነጭ ጭቃ የተፈጠረ ስለመሆኑ በትክክል ገባኝ። ትልቅ መረገም ነው። ብዙ ያውቃሉ የሚባሉት የሃይማኖት አባቶች እንዲህ ካደረጉ ልጆቻቸው እነ ለማ መገርሣና ሸመልስ አብዱሣ ከታክለ አሜና አቢይ አመድ ጋር በመመሳጠር የፌዴራል ተብዬውንና የአዲስ አበባን መሥሪያ ቤቶች በተለይም የሥልጣንና የኃላፊነት ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ እጅግ በአብዛኛው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች በሆኑና ኦርቶዶክስን ለማጥፋት ተልእኮ በተሰጣቸው በነወርዶፋና ጫላ ማስያዛቸው አይፈረድባቸውም። ከትራፊክ ፖሊስ አቅም ራሱ ሌላ የምታገኘው ከስንት አንድ ነው - ይበልጡን ጉርሙና አያንቱ ናቸው። በቋንቋም አኮ መግባባት አያቃተን ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላ አስተርጓሚ ሳያስፈልገን አይቀርም። እነዚህ ሰዎች በአልህ ስለተነሱ ባንኩንም፣ ጅምሩንም፣ ምኑንም ምኑንም አፍ በሌላቸው የገጠር ኦሮሞዎች አያስያዙ ሥራውን መበደል ብቻ ሳይሆን ባቢሎንን በኢትዮጵያ አየገነቡ ናቸው። የኮሮናን በሽታ ለማከም ቻይና በስድስት ቀናት ውስጥ ግዙፍ ሆስፒታል ትገነባለች እነዚህ ይሉኝታቢሶች ደግሞ በሁለት ዓመታት ውስጥ በተረኝነት ሕወሐታዊ የዘር ልምሻ ተለክፈው በኬኛ ፖለቲካ ሁሉንም ነገር ካለደረሰኝ ለራሳቸው ገቢ ያደርጋሉ። አፋርን፣ ሶማሌን፣ ደቡብንና ሌሎች ቤረከረሰቦችንም ከነመፈጠራቸውም ረስተዋቸዋል። ወገኔ - ትንሽ ሰው አያግኝ፤ ትንሽ ሰው አያሸንፍህ፤ ትንሽ ሰው ራሱ አንሶ ሌላውን ያሳንሳልና አያጋጥምህ። በየመዝናኛው በወረምኛ ሲደነፉ ስታይ በነዚያኞቹ ቦታ ከምንጊዜው ተተኩ ብለህ ትገረማለህ። እውነቱን ነው - ትንሽ ሰው በፍጹም ጥጋብ አይችልም። እነዚያም ጥጋብ ባለመቻላቸው የሚሠሩትን አጡና የላይኛው ተቆጣቸው - ለዚያውም "ፈይሣ አዳኛ" የሚውልበትን ዕለት 27 ዓመታትን ያህል ታግሱ። ተቆጣናም ሳያስቡት ድባቅ መታቸው። እነዚህኞቹም ማዕዱ ከመቅረቡ ጠገቡና ገና ከአሁኑ ቁንጣኑ ሊገድላቸው ነው። ሰው የገዛ ሞቱን በገዛ እጁ ያፋጥናል?

አሁን ለመጻፍ ምንም ፍላጎት አልነበረኝም። ከሞነጫጫርኩ አይቀር ጥቂት ነገር ላክልና ልተኛበት።

እውነተኛ ኢትዮጵያውያን ኦሮሞዎች እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትግሬና አማራ ሁሉ በነዚህ ገልቱዎች እንዳትጨነቁ። ችግሩ ያለው ከተራው ዜጋ ሳይሆን ልሂቅ ተብዬው ጋ ነው።

፡ ተራውማ ዓለም ብታልፍ ኡብሮነቱን አይጠላም፤ ተጣላ ስላሉትም አይጣላም - መሠሪዎች ከሚጭሯቸው የተወሰኑ መጥፎ አጋጣሚዎች በስተቀር። የአማራ ገልቱ እንዳለ ሁሉ የትግራይም ገልቱ አለ። የጉራጌ ሃቱ እንዳለ ሁሉ የኦሮሞም ሃቱ አለ። ሃቱነት ወይም ገልቱነት የጎሣና የብሄር ኮታ የለውም። ዋናው ነገር አመራሩን የያዘው ነው። ጫፉን የያዘው ገልቱ ከሆነ ነገሮች ይበላሻሉ። ምክንያቱም በሀገራችን የአስካሁኑ ተጨባጭ ሁኔታ የሥረኛው የላይኛውን ከመከተል ያለፈ ብዙም አቅም ያለው አይመስልም። ስለዚህ ወዳጆቹ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሣና ጄኔራል መርዳሣ ሌሊሣ በነዚህ ዐይጠ መጎጠቅ ከማንም በበለጠ ቅር እንዳትሰኙ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ሁሉም ሊሆን የግድ ነው። እኛም ልንማር የግድ ነው። የኢትዮጵያ ሰፊ ሕዝብም እርጥቡን ከደረቁ ሊለይ የግድ ነው። የኛው ክፍያው በዝቶ አንገሸገሸን እንጂ ትምህርት ሁሉ ካለ ምንም መስዋዕትነት በነፃ እንዲገኝ አይጠበቅም። በአንድ በኩልም በታላቅ መስዋዕትነት የሚገኙ ትምህርቶችም አሉና የኛም ከነዚህ አንዱ እንደሆነ እንቁጠረው - ከነዚህም ሆነ ከነዚያኞቹ ግን እንማርና መጨውን ዘመን እናስተካክል - ቢያንስ ለልጆቻችን ስንል። ባይሆን መጨውን መስዋዕትነት ቀለል እንዲያደርግልን መጸለይ እንጂ በምናየው የቁልነት ተግባር ሁሉ ብዙም መሳቅ አይገባንም ታዲያ - ካስቻለን ሳይቻልንን ቆጥቦን ወደ ምህላው እንግባ። የጅል በትር አስቀያሚ መሆኑን ከጃዋራውያን ሜንጫ በከባድ ወጪ እየተማርን ነውና ይህን የሰይጣን ቁራጭ ከነጌታው እንዲገለግለን ፈጣሪን በየአምነታችን አጥብቀን እንለምን። “ፈይሣ አዲኛ” በያለንበት ይጠብቀን። ቻው። (ከሌሊቱ ሰባት ሰዓት።)